

ለአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት

ጠቅላላ ጉባኤ የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት ምርጫ

ዕጩዎችን ለማቅረብ የተዘጋጀ መመሪያ

በአዋጅ ቁጥር 341/1995 መሠረት የተቋቋመው አዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት መስከረም 12 ቀን 2015 ዓ/ም በኢንተር ሌግሽሪ (የቀድሞው ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል) ከጠዋቱ 2:30 ጀምሮ 16ኛው መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን ያካሂዳል። የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዚዳንት፣ ም/ፕሬዚዳንትና የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት ምርጫም ይካሄዳል።

ይህ ምርጫ ከምን ጊዜውም በላይ ግልጽና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ከፍተኛ ልምድና የሥራ ፍላጎት ያላቸው አባላት የሚገኙበት የምርጫ ዝግጅት ኮሚቴ አቋቁሟል። ይህ ኮሚቴ ለፕሬዚዳንትነት፣ ለም/ፕሬዚዳንትነትና ለዲሬክተሮች ቦርድ አባልነት ቦታዎች የሚጠቀሙትን ዕጩዎች ይቀበላል። ከተጠቀሙት ዕጩዎች መካከልም ከዚህ በታች የተገለጹትን መስፈርቶች የሚያሟሉትን ለይቶ ለጉባኤው ያቀርባል።

ስለዚህ የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት አባላት በሙሉ በመስፈርቶቹ መሠረት ለተጠቀሱት ከፍተኛ የኃላፊነት ቦታዎች ራሳችሁንም ሆነ ብቃት ያላቸውን ሌሎች አባላት ለመጠቀም በአባሪነት የተላከላችሁን የዕጩዎች መጠቀሚያ ቅጽ በመሙላት በኤንቨሎፕ አሽጋችሁ አድራሻውን **"ለምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ"** በሚል አስፍራችሁ እስከ ነሀሴ 30 ቀን 2014 ዓ.ም. 11:00 ሰዓት ድረስ ለአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ዋና ፀሐፊ ቢሮ **ለዚህ አላማ በተዘጋጀው የጥቆማ ሳጥን ውስጥ እንድታስገቡ** ከአደራ ጭምር እናሳስባለን።

ለፕሬዝዳንትነትና ለዲሬክተሮች ቦርድ አባልነት በዕጩነት የሚጠቀሙት ወይም የሚቀርቡት ተወዳዳሪዎች የሚከተሉትን መመዘኛዎች/መስፈርቶች እንዲያሟሉ ይጠበቃል።

1. መንግሥትንና የንግዱን ሕብረተሰብ በማቀራረብ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ዕድገት ሊፋጠን የሚችልበትን ሁኔታ ለማመቻቸት የሚጥር/የምትጥር፤
2. ኃላፊነትን በብቃት እና በጥራት የሚወጣ/የምትወጣ፤
3. የሚወክለው የተሰማራበትን ዘርፍ ብቻ ሳይሆን በንግድ፣ በማምረትና በአገልግሎት ሥራ ላይ የተሰማራውን ሕብረተሰብ መሆኑን የሚገነዘብ/የምትገነዘብ፤
4. በቦርድ አባልነት ቆይታ ጊዜ ከግል ጥቅም ይልቅ የሁሉንም የሥራ መስክና ዘርፍ ጥቅም የሚያስቀድም/የምታስቀድም፤
5. ጊዜና ዕውቀትን ለተጠቀሰው ተግባር ለማዋልና ለማገልገል ፈቃደኝነት ያለው/ያላት፤
6. አመራር ለመስጠት በቂ የሥራ ልምድ ያለው/ያላት፤
7. ምክር ቤቱን በብሄራዊ፣ አህጉራዊና ዓለምአቀፋዊ መድረኮች ለመወከል የሚችል/የምትችል፣ ከሀገራችን የሥራ ቋንቋ በተጨማሪ ጥሩ እንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ያለው/ያላት እና ቢቻል አንድ ሌላ ኢንተርናሽናል ቋንቋ የሚችል/የምትችል፤
8. ስለምክር ቤቱ እንቅስቃሴዎች በቂ ግንዛቤ ያለው/ያላት እና ቢያንስ ለሁለት ዓመት በአባልነት ቆይቶ/ቆይታ ምርጫው በሚካሄድበት ዓመት ያለበትን/ያለባትን የአባልነት ክፍያ ያጠናቀቀ/ያጠናቀቀች፤
9. በባለቤትነት ወይም በዋና ሥራአስኪያጅነት በቂ የሥራ ልምድ ያለው/ያላት፤
10. ለፕሬዝዳንትነት የሚወዳደር/የምትወዳደር ዕጩ ቢያንስ የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ያለው/ያላት ሆኖ/ሆና፣ ሰፊ የንግድ እንቅስቃሴ ባለው ድርጅት ወይም ድርጅቶች ውስጥ በባለቤትነት ወይም በዋና ሥራአስኪያጅነት ቢያንስ 2 ዓመት የሰራ/የሰራች፤

እዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማበራረጃ ምክር ቤት

ለተጨማሪ መረጃ፤

በስልክ ቁጥር 011 5513814፣ 011 5519817 ወይም 011 5518055 የውስጥ መስመር 214/222/202 በመደወል የምክር ቤቱን ባልደረቦች ማነጋገር ይቻላል።

አዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት

ለፕሬዚዳንትነትና ለዲሬክተሮች ቦርድ አባልነት

እጩዎችን መጠቀሚያ ቅጽ፣

ተራ ቁጥር	በዕጩነት የተጠቀሙበት የኃላፊነት ቦታ	የዕጩ ሙሉ ስም	የድርጅቱ ስም	ኃላፊነት	አድራሻ		
					ስልክ ቁጥር	ሞባይል	ኢ-ሜይል
1	ለፕሬዚዳንትነት						
2	ለዲሬክተሮች ቦርድ አባልነት						
2.1							
2.2							
2.3							
2.4							
2.5							
2.6							

የድርጅቱ ማጎተም

የጠቋሚው ስም: _____

የድርጅቱ ስም: _____

ፊርማ: _____

ቀን: _____

ማስታወሻ፣

1. አንድ ምክትል ፕሬዚዳንት እና ሦስት የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት ከአዲስ አበባ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት የሚጠቀሙ በመሆኑ፣ ከንግዱ የሚጠበቀው አንድ ፕሬዚዳንት እና ስድስት የቦርድ አባላት ናቸው።
2. ምክር ቤታችን በመደበኛ ጠቅላላ ጉባኤው በሚያካሂደው ምርጫ ጠንካራ አመራር እንዲያገኝ የምክር ቤቱ አባላት ይህን ቅጽ በጥንቃቄና በኃላፊነት ስሜት እንዲሞሉ ይጠበቃል።
3. የተሞላውንም ቅጽ ለዋና ፀሐፊ ቢሮ እስከ ነሀሴ 30 ቀን 2014 ዓ.ም 11:00 ሰዓት ድረስ በፖስታ አሸገው እንዲልኩ በአክብሮት እንጠይቃለን።